

መብቶችዎን ይወቁ



እንደ አንድ የሚኖሩታ ድምጽ ሰጪ ኢያሌ መብቶች አለዎት- እወቁዎቸው!

ለመምረጥ ከስራ ፍቃድ ማግኘት

ከደሞዝዎ ተቆራጭ ሳይደረግ፣ ካሎት የግል ፍቃድም ሆነ ከዓመታዊ እረፍቶ ሳይቆረጥ፣ ሂደው ለመምረጥ ፍቃድ ማግኘት መብትዎ ነው።

(እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር) እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ ሰልፍ ላይ ከሆኑ መምረጥ ይችላሉ።

እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ ሰልፍ ላይ ከሆኑ (በፈረንጆች አቆጣጠር 8 P.M) የመምረጥ መብትዎ የተጠበቀ ነው።

በምርጫው ዕለት መመዝገብ

የት እንደሚኖሩ የሚያረጋግጥ ማስረጃ ከያዙ፣ በምርጫው ዕለት ተመዝግቦው የመምረጥ መብት አሎት።

በቃልዎ መፈረም

ራስዎ ፊርማዎን መፈረም ካልቻሉ፣ ማን መሆንዎን በቃልዎ አረጋግጠው ሌላ ሰው እንዲፈርምልዎ የማድረግ መብት አሎት።

እርዳታ መጠየቅ

የአሰሪዎ ወይም የማህበርዎ ወይም የዕጩው ወኪል ካልሆነ በስተቀር የማንንም ሰው እርዳታ መጠየቅ መብትዎ ነው።

ወደ ምርጫው ጣብያ ልጆችን ማምጣት

ልጆችዎን ከእርስዎ ጋር ወደ ምርጫው ጣብያ ማምጣት መብትዎ ነው።

የ2020 ቀናት

የማጣርያ ምርጫ
ማክሰኞ፣ ነሃሴ 11 ቀን

በአካል ሳይገኙ የሚደረግ ምርጫ
በፖስታ መምረጥ ወይም በአካል ተገኝተው የሚመረጥበት ቀን -
ከመስከረም 18 ቀን እስከ ህዳር 2 ቀን

ለመምረጥ ተመዝገቡ
በዋናው ምርጫ ቀን፣ ግዜ ለመቆጠብ ቀደም ብለው በግዜ እስከ ጥቅምት 13 ቀን ለመምረጥ ይመዝገቡ።

የምርጫ ቀን
ማክሰኞ ህዳር 3 ቀን

ከበስተጀርባ ይቀጥላል...

የሚኖሩታ የአገር ውስጥ አስተዳደር ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት
mnvotes.org • 1-877-600-VOTE

መብቶችዎን ይወቁ



...ከበሬቱ ገጽ የቀጠለ

የተፈረድቦትን የወንጀል ቅጣት ከፈጸሙ በውሃ ምረጡ

ወንጀል ፈጸመው የተበየነቦትን የቅጣት ግዜ(ከእስር ቤት ለግዜው መለቀቅን፡ ወይም ሌሎች ሁኔታዎችን የሚመለከቱ ጉዳዮችን ጭምር ሙሉ በሙሉ ካጠናቀቁ በውሃ) ለመምረጥ ይችላሉ።

በሰው ጥበቃ ስር እያሉ መምረጥ

በሰው ጥበቃ ስር እያሉም፡ የመምረጥ መብትዎ በዳኛ እስካልታገደ ድረስ፡ የመምረጥ መብት አሎት።

በሌላ ሰው የማሳመን ተጽእኖ ሳይደረግብ መምረጥ

በምርጫው ጣቢያ ውስጥ ማንም ሰው ምርጫዎን ለማስቀየር ጫና ሳይደረግብ የመምረጥ መብት አሎት።

ሌላ ቅያር የምርጫ ወረቀት ማግኘት

የምርጫ ሳጥን ውስጥ የመረጡትን ሰው ስም ከማስገባትዎ በፊት ተሳስቸለሁና ሌላ አዲስ ቅያር የምርጫ ወረቀት ስጡኝ የማለትና የማግኘት መብት አሎት

ቅሬታ መግለጽ

የምርጫውን አካሄድ በሚመለከት አንዳች ቅሬታ ቢኖርት፡ በአከባቢዎ ላለው አስመራጭ ኮሚቴ ቅሬታዎን በጽሁፍ የማስመዘገብ መብት አሎት።

ለዓይነት የሚሆንዎ የምርጫ ወረቀት ወደ ምርጫው ቦታ ማምጣት

ለዓይነት የሚሆንዎ የምርጫ ወረቀት ወደ ምርጫው ቦታ የማምጣት መብት አሎት።

የመራጮችን መብቶች ያለበትን ህጋዊ ወረቀት ማምጣት

የመራጮች መብቶች በዝርዝር ያለበትን ህጋዊ ወረቀት ወደ ምርጫው ቦታ የማምጣት መብት አሎት።

የሚኖሩታ የአገር ውስጥ አስተዳደር ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት
mnvotes.org • 1-877-600-VOTE